



## የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምላሽ አሰጣጥን (የኮቪድ-19) አስመልክቶ የተዘጋጀ

### ሳምንታዊ መግለጫ

#### የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በጋራ በመሆን ያከናወኗቸው ተግባራት፤

- ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሳለፉትን ውሳኔዎች ተከትሎ በየደረጃው ያለውን ተፈጻሚነት በሚኒስትሮች ደረጃ የተቋቋመው ከሚቴ በበላይነት በመከታተል ላይ ይገኛል።
- ከቀን 13፣2012 ዓ.ም ለሊት ስደስት ሰዓት ጀምሮ ማንኛውም ከውጭ ሀገር የሚመጣ መንገደኛ በሆኑ ውስጥ ለ14 ቀን ተለይቶ እንዲቆይ በተወሰነው መሰረት ይህ መረጃ እስከተጠናቀቀበት ሰዓት ድረስ ወደ ሀገራችን የገቡ ከ519 መንገደኞች በተመረጡ ሆቴሎች ማቆያ ውስጥ ይገኛሉ። በዚህ መሰረት ኢንስቲትዩታችን የጤና ክትትል ባሉበት ሆቴል ውስጥ እያከናወነ ይገኛል፤
- በሀገራችን አስራ ሁለት (12) ሰዎች የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው መሆኑን ቀደም ብሎ በተሰጡ መግለጫዎች ማሳወቃችን ይታወቃል። ይሁንና ከ12 ታማሚዎች ውስጥ ሁለቱ ወደ ሀገራቸው የተመለሱ ሲሆኑ ሌሎች ታማሚዎች በለይቶ የህክምና መስጫ ማዕከል የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው ሲሆን ሁሉም ታማሚዎች በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛሉ፤
- ወደ ሀገር ውስጥ መግቢያ ጣቢያዎች እየተደረገ የሚገኘው ምርመራ የተጠናከረ ሲሆን ስድስት መቶ ስልሳ ስምንት ሺ አራት መቶ ሰባ ስድስት ሰዎች (668,476) በሙቀት መለያ (ኢቦላና ኮቪድ-19 በማጣመር) አልፏል።
- በሙቀት መለያ ካለፉት ውስጥ አስራ ሁለት ሺ ሁለት መቶ አርባ አምስት (12,245) ያህሉ በሽታውን ሪፖርት ካደረጉ ሃገራት የመጡ ናቸው።
- በአሁኑ ሰዓት አንድ ሺ ዘጠኝ መቶ ሀያ ሰስት (1,923) የሚሆኑት ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ሰዎች ለ14 ቀን የጤና ክትትል እየተደረገላቸው የሚገኙ ሲሆን አንድ ሺ ሰባት መቶ ሰባሁለት (1,772) የሚሆኑት ለ14 ቀን ክትትል ሲደረግላቸው ቆይተው የኮሮና በሽታ ምልክት ያልታዩባቸው በመሆኑ ክትትላቸው ተቋርጧል።

- እስከ አሁን ሰዓት አምስት መቶ ሰባ ስድስት (576) ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን አምስት መቶ ሃምሳ አምስት ሰዎች (555ዎቹ) ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው ተረጋግጧል፤
- በአሁኑ ሰዓት የላብራቶሪ ምርመራ ውጤታቸውን በመጠባበቅ ላይ የሚገኙ ዘጠኝ ሰዎች(9) ይገኛሉ።
- ከዚህ በፊት ከተሰራጩት የህክምና መስጫ ግብአቶች በተጨማሪ ከሁለት ሚሊየን (2, 000,000) በላይ የፊት ማስክ ለሁሉም ክልሎች ተሰራጭቷል፤
- የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ መልዕክቶች በተለያዩ ሚዲያዎች ከሚሰራጩት በተጨማሪ ሀምሳ ሺ (50.000) ፖስተሮች ፤ ሁለት መቶ ሺ (200,000) ብሮሽሮች፤ ለሁሉም ክልሎች እየተሰራጩ ይገኛሉ።
- የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚያስችሉ የፊት ማስክ እና የእጅ ዳንት ለ112 የሚሆኑ የፌደራል መስሪያቤቶች እየተሰራጩ ይገኛል፤
- ከስደተኞችና ስደት ተመላሾች ጉዳዮች ጋር በመተባበር የኮሮና በሽታ ስርጭትን በስደተኞች ካምፕ ውስጥ የመከላከል ተግባራት በመከናወን ላይ ይገኛል።

**ከተለያዩ ተቋማት የተገኙ ድጋፎች**

- ከጃክ ማ ኢኒሼቲቭ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ለአፍሪካ ሀገራት የሚሰራጩ 5.4 ሚሊየን የፊት ማስክ (Face masks,) 1.08 ሚሊየን የላብራቶሪ መመርመሪያ መሳሪያዎች( test kits) 40,000፣የፊት መሸፈኛ መነፅርና 60,000 የጤና ባለሙያዎች የመከላከያ ልብሶች( protective face shields) ድጋፍ ተደርጓል።
- ሁዋጃን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ የጤና ባለሙያዎች የሚጠቀሙበት የመከላከያ ልብሶች ድጋፍ አድርገዋል።
- የተባበሩት መንግስታት የህፃናት አድን ድርጅት (ዩኒሴፍ) ለክልሎችና ከተማ መስተዳደሮች የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚውሉ ክሎሪንና የአደጋ ጊዜ የህክምና መርጃ መሳሪያዎች (emergency drug kit ) ድጋፍ አድርጓል፤
- ከኢትዮጵያ ብሔራዊ አልኮል እና አረቄ ፋብሪካ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚደረገውን ተግባር ለመደገፍ ፋብሪካው 400 ሊትር የእጅ ማጽጃ አልኮል ለኢንስቲትዩቱ ድጋፍ አድርጓል፤
- የግብርና ሚኒስቴርም ለጤና ባለሙያዎች የሚሆኑ የፊት ማስክ፣ የጤና ባለሙያዎች የሚጠቀሙበት የመከላከያ አልባሳት፣ የእጅ ዳንትና አይን መነፅር ( goggles)ድጋፍ አድርጓል።
- ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በላይቶ ማቆያና ማከሚያ ማእከል የሚገኙ ሰዎች ጥቅም ላይ የሚውል የምግብ ድጋፍ አድርገዋል።

**ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች**

- የክቡር ዶ/ር ቴዎድሮስ አድሃኖም የንፁህ እጅ ጥሪን ተከትሎ በሀገራችን ከክቡር ጠ/ሚኒስትር ጀምሮ ሌሎች አመራሮችና መላው ህብረተሰብ በሚባልበት ደረጃ በመከናወን ላይ ይገኛል። ይሁንና ማህበረሰቡ ይህንን በሚተገበርበት ወቅት አካላዊ ርቀትን የመጠበቅ ሁኔታ ላይ ክፍተቶች የተስተዋሉ በመሆኑ ህብረተሰቡ በአንድ ሜትር ርቀት እንዲጠብቅ በጥብቅ እናሳስባለን፤
- በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በዛ ያሉ ሰዎች የተገኙባቸው ስብሰባዎች በመካሄድ ላይ ይገኛሉ። በመሆኑ ስብሰባዎቹ በሚካሄዱባቸው ጊዜ አስፈላጊውን የጥንቃቄ እርምጃዎች እንዲተገበሩ እንመክራለን፤
- ህብረተሰቡ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ መንገዶችን ለ14 ቀናት ራሳቸውን ለይተው በሚቆዩበት ወቅት በስልክ ወይም የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም የሞራል ድጋፍ እንዲያደርግና እንዲያበረታታቸው ፤ ታማሚዎችንና የታማሚ ቤተሰቦችንም አገግመው ወደ ማህበረሰቡ በሚቀላቀሉበት ወቅት አልያም በለይቶ ማከሚያ ውስጥ ያሉትንም በተመሳሳይ መልክ ድጋፍ እንዲያደርግና አካላዊ ርቀቱን በመጠበቅ መንፈሳዊ አንድነቱን እንዲያጠናክር እንጠይቃለን፤
- በተጨማሪም የኮሮና በሽታን (ኮቪድ-19) ለመከላከል የወጡ መመሪያዎችን ተግባራዊ እንዲያደረግ በጥብቅ እናሳስባለን።

ለተጨማሪ መረጃ በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም 952 ፤ በመደበኛ የስልክ ቁጥር 0118276796 ወይም በኢሜል አድራሻችን ephieoc@gmail.com በመጠቀም ማግኘት ይቻላል።

የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት

መጋቢት 16/2012